

“S.Res.168” እና “H.Res.128”ን አስመልክቶ ከአማራ ማህበር በአሜሪካ እና ከአምባ የአማራ ባለሞያዎች ማህበር የተሰጠ የጋራ መግለጫ።

መስከረም 09, 2010 ዓ.ም የአሜሪካ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት የውጭ ጉዳይዎች ንዑስ ኮሚቴ የኢትዮጵያ መንግስትን የሰብዓዊ መብት አያያዝ እና መሰል ጉዳዮችን የሚዳስሰውን ረቂቅ ሕግ “Senate Resolution 168” ያለምንም ተቃውሞ ወደ ቀጣዩ ሂደት መርቶታል። ይህንን ረቂቅ ሰነድ ከዚህ ለማድረስ የአማራ ማህበር በአሜሪካ እና አምባ የአማራ ባለሞያዎች ማህበር የጋራ የቅስቀሳ(Advocacy) ኮሚቴ በመሰየም ስንሰራበት ቆይተናል። በዚህም የረቂቅ ሰነዱ ከዚህ ደረጃ መድረስ፣ ወደ ቀጣዩም ለሙሉ ምክር ቤት ምርጫ በሙሉ ድምጽ ማለፉ ይበልጥ እንድንሰራ አበረታቶናል። በዚህ ሂደት ውስጥ ለተሳተፋችሁ የድርጅቶቻችን አባላት እና ደጋፊዎች እንዲሁም በተለያዩ መንገድ እና ሁኔታ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተሳትፎ ላይረጋችሁ ድርጅቶች፣ ግለሰቦች፣ ጋዜጠኞች እና እንዲሁም አክቲቪስቶች ላይረጋችሁት ከፍተኛ አስተዋጾ ምስጋናችን ይደረሳችሁ።

ይህንን በላይኛው የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት ለመጽደቅ በሂደት ላይ ያለውን ረቂቅ ሰነድ ጨምሮ በታችኛው የአሜሪካ የሕግ መወሰኛ ምክር ቤት እንዲሁ ለመጽደቅ በሂደት ላይ ያለው ረቂቅ ሰነድ “ House Resolution 128” የኢትዮጵያ መንግስት በዜጎቹ ላይ ያለጠያቂ የሚፈጽመውን በደል፣ ግድያ እና የሰብዓዊ መብት ረገጣ ያትታል። ረቂቅ ሰነዶቹ በሁለቱም ምክር ቤቶች የመጽደቅ እድል ካገኙ ፋሽስታዊው የወያኔ መንግስት፣ በስርዓቱ ውስጥ ተሳታፊ ሁነው ዜጎቻችንን የሚገድሉ እና የሚያሰቃዩ ባለስልጣናትን ጨምሮ በዚህ የተጠና የዘር ማጥፋት ወንጀል ሂደት ውስጥ የሚሳተፉ ሁሉ ለሚፈጽሙት በደልና ግፍ ተጠያቂ የሚሆኑበትን የሕግ አግባብ ይፈጥራል። በሁለቱም ረቂቅ ሰነዶች ተፈጻሚ እንዲሆን የተጠቆመው “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act” ፋሽስታዊውን የወያኔ መንግስት ባለስልጣናት በየትኛውም የዓለም ክፍል ላይ ቢገኙ በሰሩት ወንጀል ለፍርድ እንዲቀርቡ ያስገድዳል። ይህም ዜጎችን እየገደሉ እና በማን አለብኝነት የሀገርን ሀብት እየዘረፉ በመላው ዓለም በድሎት የሚኖሩ ወንጀለኞችን ከያሉበት ለሰሩት በደል እና ወንጀል የሚመጥን ፍርዳቸውን እንዲያገኙ ያደርጋል። ገንዘብ እና ሀብታቸው እንዳይንቀሳቀስ ያግዳል። ከቦታ ወደ ቦታ የመንቀሳቀስ መብታቸው ተገድቦ የቀም አስረኛ እንዲሆኑ ያደርጋል። ይህንንም የተረዳው ፋሽስታዊው የወያኔ መንግስት በሚሊዮን የሚቆጠር የአሜሪካን ዶላር እያፈሰሰ ረቂቅ ሰነዶቹን ለማሰናከል እየሞከረ ይገኛል።

ረቂቅ ሰነዶቹ በሁለቱም ምክር ቤቶች እንዲጸድቁ ከጸደቁም በኋላ ወንጀለኞችን በሕግ አግባብ ወደ ፍርድ ለማቅረብ የሁላችንንም የተባበረ ተሳትፎ ይጠይቃል። ስለዚህ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ የፖለቲካ እና የስብከት ድርጅቶች፣ የሚዲያ ተቋማት፣ የህይወት ድርጅቶች፣ ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች እና እንዲሁም ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊያን በዚህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በመንታ መንገድ ላይ ባለችበት ወቅት በዚህ ትልቅ ለውጥ በሚፈጥር የዜጎች ጩኸት ዘመቻ እንድትሳተፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

የአማራ ማህበር በአሜሪካ እና የአምባ የአማራ ባለሞያዎች ማህበር በዚህ ዘመቻ ውስጥ ተሳትፎ ለማድረግ ለሚፈልጉ ሁሉ የተሟላ መረጃ ለመስጠት ዝግጁ መሆናችንን ስንገልጽ ለምታደርጉት የነቃ ተሳትፎ ከወዲሁ የከበረ ምስጋና በማቅረብ ነው።

የአማራ ማህበር በአሜሪካ!!!
Amhara Association of America (AAA)
info@AmharaAmerica.org
www.AmharaAmerica.org
[AAA Facebook](#)
Awaken, Organize, Struggle

አምባ የአማራ ባለሞያዎች ማህበር!!!
Amhara Professionals Union (APU)
info@ambapu.org
www.ambapu.org
[APU Facebook](#)
Empowering Our People for a Brighter Future